

# 0× 0/0 0× 0/0

בָּאָפֶׁטְ מִית: 2022 פַּת ה'נג ביתריבי ביערגעש פּרנהשׁת

مِدْرُسُ سَرُسُونَ نَدُ: GS47/2022/09

13/2/2022

000 64 700000 000 6 65 600 700 65

# 1 گرش گرش گرش شرع

| 010011   | ژٿ    |
|--|-------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | ه بخر |
| בארים באינה בעל באיל האיל באיל היים באינה של באינה של באינה  |       |
| رِدْوَّهُ مَرْمُوْنَدُ: GS47/2022/09   | 1     |
| תְרִבֶּשׁת עֹץ בֹּאֶינָ: 13 בַּשׁבּרִיבֶ 2022  |       |
| מר ב הו ב הם הם ב ב הם .<br>מרות התהעברת מוש השימ ממנת:  |       |
| رة . 20 / 1000<br>موسر: ومرسوم<br>موسر: المرسوم  | 8     |
| خْدْعَرْمْد: 13 ئۇھىمْدىم 2022 - 16 ئۇھىمْدىمىر 2022   |       |
| کغ: تاسری فروکراری و شور فرسر فریم 12:00 تا ترسر   |       |
| ם 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |       |
| 20 מון 0000 / 20 ממו 7 / 20 ממו 7 / 20 ממו 20 ממו לי מנו מים במים במים במים במים במים במים במים  |       |
| مُورِدُ: 17 وَهُ مُرْمَرِ 2022<br>مُورِدُ: 17  | 9     |
| ور و الله و ا  |       |
| ءَ <u>۽</u> : 11:00 مُسرڤرسرُ  |       |
| י ניני אי ניני מי  |       |
| شرش: چره نگر چو مشهر چو مشهر چو مشهر چوند مشهر چوند مشهر چوند مشهر چوند مشهر چوند مشهر چوند می می می می می می<br>مرش برای می   |       |
| مَرُونَ وَمِرْسِودِهِ وَمِرْ<br>مَرَّةُ وَمِرْسِودِهِ وَمِرْسِودِهِ وَمِرْسِودِهِ وَمِرْسِودِهِ وَمِرْسِودِهِ وَمِرْسِودِهِ وَمِرْسِودِهِ وَم  |       |
| 2/ 2/U/0// 0000 /U 0 X<br>1/ 000 - CH/MV4/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/  | 9     |
| . ي. ي. سرينره تر: - 6560001<br>نوسر سرينره تر: - 6560001  |       |
| ۾ ڏربو ڏڏڻيڪ : admin@meyna.edu.mv  |       |
| 0/X0(  | 1     |
| <ul> <li>حَسَرُمَاهُ</li> <li>حُسُرُمَةُ</li> <li>حُسَرُمَاهُ</li> <li>حُسُرُمَاهُ</li> <li>عُسُرُمَاهُ</li> <li>عُسُرُمَاهُ</li> <li>عُسُرُمَاهُ</li> <li>عُسُرُمَةُ</li> <li>عُسُرُمُ</li> <li>عُسُرَمُ</li> <li>عُسُرِمُ</li> <li>عُسُرَمُ</li> <li>عُسُرَاءِ مُسُرَمُ</li> <li>عُسُرَمُ</li> <li>عُسُرَمُ</li></ul>  |       |
| 200 01113 01<br>25mm 9m2127 mga<br>200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |       |
| מין ב מין ב כדים או מין ב אר ב<br>בית בית היים מין או היים מין בית ב ב   |       |
| مُوسِرُ: 23 نُوْسُرَمِرٍ 2022<br>مُوسِرُ: 23 نُوْسُرَمِرٍ 2022   |       |
| قروك : ( ) المراجع الم |       |
| نخع: 11:00 مُسرڤرشر  |       |

| ים כככם<br>סתית תפפית<br>נו   | 20.1 |
|---|------|
| 0 2 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |      |
| رِّة: 23 يُوْمُرُمِرٍ 2022<br>مُرِيرُ: 23 يُوْمُرُمِرِ 2022   |      |
| ور ٥٠٠٥ و و ١٠٠٥ و   |      |
| ئة: 11:00 مُسرِقُرِيرُ<br>1:00 مُسرِقُرِيرُ   |      |
| ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה   | 24.1 |
| ם ז כ ז אבין בין ניט א ייב בא בין בין משל א העל א השל א העל   | 28.1 |
| عَ الْمِرْمِ وَ وَرَوْرُورُ مِ وَ وَرُورُ وَرُورُ وَرِدُو وَرُورُ وَرِدُو وَرِورُ وَرِدُو وَ وَمِرْمُ وَرَدُو   | 28.2 |
| ין 2.00 ) כ ב ברוכ אור ברושים בא ברושים ב | 30.1 |
| י) יול ב נים ממים מים מכנים מב בב בב<br>סמים תפתמימים תסית: בית היימיתי יתי תעם<br>"  | 36.1 |

## مَنْ مُنْ وَ وَمُورُ رُمْرُو وَمُومُومُومُ مِنْ وَمُ

## ממכ כונינים (1)

- 2.1.1 ورَوْرِ بُرُرُدُو دُورُو مُنْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُرْدُو اللَّهُ مِنْ مُرَدُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي ا
  - 2.1.2 بُرُجُ سُرَم مورُدُ تُكُرُّسُونُ وَرُرْسُ مَرْعِ سُوجَ بِرِ كَمْ وَ وَرِدُ كُلُ بُرُجُ سَرَم مؤوْدُهُ.
- 2.1.3 مَا يُمْعِوْ جَسَرِعٍ دُ الْمُرْسَدُ مَرُسْ مَعِ سَعْمٍ مَا مُو وَرُرُو مَا يَمْعِوْ وَ جَسَرِعِ مَدُد.
- 2.1.4 مُرِدُوَ وَمُوْرِدُهُ وَمُرَوِّدُهُ وَالْمُرْدُ وَمُرْسُ مُنِي مُعْمِدٍ مُنْمُودُورُو مُرَدِّ مُرَدِدُو

- 3.0 و و مرسور و مر

) אארס /כ כס /כן /ס/כן ס //ס/טן) המצב די האקדים של האקר, ממש האפרה ב/מפערהפ.

3.3.1 هُوَ مُرَمُوهُ عُرِحُ عُو مُرَاءُ مُرَاءُ مُرَاءُ وَسُرِعِ عَلَى عَرَاءُ مُرَاءُ وَمُرَاءُ وَمُواءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُرَاءُ وَمُواءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُواءً وَمُرَاءُ وَمُواءً ومُواءً ومُواءًا ومُواءً ومُواءً

3.3.2 كَالْمُرْعُوفُ مِنْ مُنْ مُورِدُونُ مُورِدُونُ مُرْدُونُ مُرَدُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُ مُونُونُ مُونُونُ مُون

3.3.4 وَمُوْمِ وِمَرُّهِمُومُونُورِ وَمِرَوَمُوهُ مِنْ وَمُرْمُورُ وَمُرَّمُ وَمُرْمُورُ وَمِرَدُ وَمِرَدُ وَمِرَاءً وَمُرْمُونُورُ مَا وَمُرَّمُونُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرَدُونُ وَمُرْدُورُ وَمُرُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرَدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرِدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرِدُورُ وَمُرُودُ وَمُرَدُودُ وَمُرِدُورُ وَمُرِدُورُ وَمُرَدُودُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرُودُ وَمُرِدُونُ وَمُرْدُورُ وَمُرِدُورُ وَمُرَدُونُ وَمُورُورُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُورُونُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُونُونُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُرُدُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُالِونُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالِ

3.3.5 سَمُنَّا يُو نَسْرُوْسِ مِنَّارٍ، بُوْمِوْنَ وِرِجْ يَا نَسْرُوْسِ مِنْسَرُ جَوْدُى وِرَسْرَمُنَا دُرِ سَدِنْ تَدِرِيْ، بِي سُرُقَارِيْ كَسْرُو يُرِيْمُ مَانَوُفِ سَجْدٍ نَا يَوْمِ وَسَرَدُوْ.

- 4. دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسِوْ دُرْرُوْسِوْ دُرْرُوْسِوْ دُرْرُوْسِوْ دُرْرُوْسِوْ دُرْرُوْسِوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرُرُوْسُوْ دُرْرُوْسُوْ دُرُرُوْسُوْ دُرُرُوْسُوْ دُرُوسُوسُوْ.
   دُرِرٌ صِوْدُورُ صَّمِوْ دَرُدُوسُوسُوْ.

4 5 = 28 5

7. چۇش ۋى كەر 7.1 چۇڭدى بەرشىمى ئىدىر بەرشى جىرىدۇ بورشى بورشى ئىدى. باردى ھەرھى دەرىدى دىرى ھىرىدى دىرى ئىدىدى باردىكى باردىكى

7.1.2 مِوْرُدُ رُمْرُزُدُ وَكُرُهُ مُعَامُونُونُ مِيْرُسُفُونُ (سُوْمُ مُوسُورُ2)

7.1.3 دُرُهُ الْحُرْدُ دُرُدُ مُرْدُ مُرَدِ رُدُا ذُرُورُهُمُ (الْمَا الْمُعْامُدُ 5.1.3 مُرْدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرْدُ مُرُدُ مُرْدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرْدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرْدُ مُرْدُ مُرُدُ مُرْدُ مُرُدُ مُرِدُ مُرِدُ مُرِدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرِدُ مُرُدُ مُرُدُ مُرُدُ مُ مُرَدُ مُ مُرْدُ مُرِدُ مُرِدُ مُرِدُ مُرِدُ مُرِدُ مُرْدُ مُرِدُ مُرْدُ مُرِدُ مُرِدُ مُرْدُ مُرِدُ مُرْدُ مُ مُرْدُ مُ مُرّدُ مُرْدُ مُ لَا مُرْدُ مُرْدُ مُ مُرّدُ مُ مُرِدُ مُ لِدُ مُرِدُ مُ مُرْدُ مُ مُرْدُ مُ مُرِدُ مُ لُولُ مُ

7.1.4 ئ قرۇزى (سىمىر 4-4)

7.1.5 مُسْرَعُ مُرْعُ وَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللّل

7.1.6 مُرَمُ شُوْسُرُ ( سُمْ عُرُسُرُ - 6)

(7 - シークシー シークラング ( ( ) ) ( ) 7.1.7 アークシーグ 7.1.7

برُح سوع بر سرسره ير.

رورو ديمر

- المعالم المعا
- 9.3. ج هُوْس بِرْهُ دُرِدُو دُرِدُو هُرِدُ دُرِدُ دُرُو دُرُودُ دُودُ دُرُودُ دُودُ دُرُودُ دُودُ دُو

5 ב 28 ב 3 כית - טע

- 10.1 .10.2 פֿרָפָ צָּמֶל צָמֶל צִינְיל בְּעָבְיל בְּעָבֶּיל שְּׁבְיל שׁבְּל בֹּעִלְיל בִּעְבָּל שׁבְּל בֹּעִלְיל בְּעָבֶּל שׁבְּל בִּעְבָּל שׁבְּל בִּעְבָּל בִּעְבָּל בִּעְבָּל בִּעְבָּל בְּעָבְיל בְּעָבְּל בְּעָבְיל בְּעָבְיל בְּעָבְיל בְּעָבְיל בְּעָבְיל בְּעָבְיל בִּעָבְיל בִּעָבָיל בּעָבָיל בּעַבָּיל בּעָבָיל בּעָבָיל בּעָבָיל בּעָבָיל בּעָבָיל בּעָבָּיל בּעָבָיל בּעָבָיל בּעָבָיל בּעָבָיל בּעַבּעל בּעַבּיל בּעַבּיל בּעַבּיל בּעַבּיל בּעַבּיל בּעַבּעל בּעַבּיל בּעבּעל בּעבּיל בּעבּיל בּעבּיל בּעבּיל בּעבּעל בּעבּיל בּעבּיל בּעבּיל בּעבּיל בּעבּעל בּעבּיל בּעבּיל בּעבּעל בּעבּיל בּעבּעל בּעבּיל בּעבּעל בּע
  - (שת) פיצית בצרות מעות

- 14.3 وَهِ وَدُوْ وَهُ مُوْ رُوْ وَ مُ مَا مُوْ دُوْ وَ مَا وَهُ وَمَا وَهُ وَهُ وَ مَا وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَمُوْ وَوَدُوْ وَهُ وَهُوْ وَالْمُوا وَالْمُوا
- 15. ﴿ وَوَ وَ وَهُوَ هُ وَهُ وَ وَ وَهُوَهُ مَ وَوَ وَ هُوَ مُرَدِ وَهُ مُرِدُ وَهُ مُرْدُو وَهُ وَمُو وَهُ وَمُ وَمُو وَهُو وَهُو
- 16. هِ وَ دُرْ وَ مُرَدَّ مِهِ مُرَدِّ مُرَدِّ مِهِ وَمَدِ وَ وَهُ وَهُ وَ هُ وَهُ مَرَّ مِ وَهُوْهُ مَرَّ مِ وَهُ مُرْهُ وَ وَهُ مُرْدُو مُ مُرَّ مِنْ مُرْدُ وَ وَهُ مُرْدُو مُرَدِّ مُرَدُودُ مُرَدِّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدِّ مُرَدِّ مُرَدِّ مُرَدِّ مُرَدِّ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُودُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُودُ مُرَدُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُ مُرَدُّ مُرْدُودُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُ مُرَدُمُ مُولِ مُرَدُّ مُرْدُمُ مُرَدُمُ مُونِ مُرْدُمُ مُونُ مُرَدُمُ مُرَدُمُ مُونُ مُرْدُمُ مُرَدُمُ مُونُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُونُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُرْدُمُ مُونُ مُونُ مُونَا مُونُ مُونُ مُونُ مُرْدُمُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُ مُرْدُمُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُ مُرْدُمُ مُ مُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُ مُرْدُمُ مُ مُونُ مُ مُرْدُمُ مُونُ مُ مُرْدُمُ مُ مُونُ مُ مُرْدُمُ مُ مُرْدُمُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُرْدُمُ مُ مُرْدُمُ مُونُ مُ مُرَدُمُ مُ مُونُ مُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُونُ مُ مُرْدُمُ مُ مُونُ مُ مُونُ مُ م
  - وِهُ مُرْمَدُ وَ وَمَرْدَوَ كَامْرُورِوً جِهِ وَمَرْ رُمَرَءً كُو وَ فَي فَرْعَوْدِ 2)
- 16.1.2 تَسْرُوْسِ ابِّرُهُ سَرَير مَوْبِرُ الْمَابُونِ عَلَيْهِ وَ مَسْسَرَهِ الْمَرْدُورُ وَيُمْوَشُونُ وِالْمُوْبِرِي
  - 16.1.3 مُورِ رُورِ وَفَرُوَسُرُمِوِي وِرَرُوسِوْ بَرَيْدٍ مَرْتِي سُمْ بِرِ
  - 16.1.4 كَيْ حَسَرًا جِ.كَ. بِهِ (رَبَرَرَوَسُ عَرَدُ جِوَسٌ مَوَدُ جِهِوَ مَهُ وَهِ وَسُرَ وَمِرَدَ اللهِ ا

6 = 28 ± 5 = 28 ± 5

- 16.1.5 ئىدرۇئىدۇرۇ ھۇئى ئىدرۇ ئىدى بۇلىرىدۇ (ئى ئىرۇد
- - 16.1.7 وَ الْمُرْمِعِ الْمُرْزَوْسُ فَيْ وَمُؤْمُرُو الْمُرْزُو وَ الْمُرْمِعِ الْمُرْمِعِ الْمُرْمِعِ
- 16.2 ﴿ وَمَرْ رَمْرَءُ مِهِ وَمِرْدُو وَ وَدَوْقَا مَرِ وِهُودُ مَدِ وِهُرُهُ وَوَ سُوعَ مُوعَ مُوعَ مُوعَ مُوعَ مُوعَ مُوعَ وَدُودُ وَقُو مُوعَ مُرَدُو . مُركِ مُركِ . مِركِ . مُركِ . مُرك
- 16.2.1 ﴿ وَمَرْ رُرَزَوٌ وَسَهُمَا هُوْوُهُ رُرِدِ وَسَهُمَا هُوْ هُوْمُوهُ وَ وَهُرُهُ هُوْ مُوهُ وَمُرْهُوهُ مُورِ وَسَهُمَا هُوْ هُوْمُوهُ وَمُرْهُوهُ مُرَدِ وَسَهُمَا هُوْ وَكُورُو وَكُورُو وَمُرْدُونُ وَالْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُؤْدُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَالْمُرُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَمُؤْدُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْدُونُ وَالْمُونُ ولِهُ وَالْمُونُ ولِنُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَلِمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ ول
- 16.2.2 هِوَسُ رَرَزَوَ وَبُرْهُو دُو مَرْمِ فَ مُرْوَوْ لَمَ مِ فَالْمُو لَا تُرْمِرُو لَا مُرْمَوَ لَا مُرْمَوَ الْمُورُووُ لَا مُرْمَوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا
- (س) دُوْدُ وَهُوْرِسُوْ وَدُوْدِهُ وَرَدُوْ هُوَ مِنْ دُرَرُو هُوْسُ دُرَرُوْسُودُ ، دُوَمُوْدُ دُرُورُ وَمُرَدُ مُرَدُونُ وَمُرَدُ مُرَدُونُ وَمُورُ مُرَدُونُ وَمُورُ مُرَدُونُ وَمُورُ مُرْدُونُ وَمُورُ مُرَدُونُ وَمُورُ مُرَدُونُ وَمُورُ مُرَدُونُ وَمُورُ مُرَدُونُ وَمُورُ مُرَدُونُ وَمُورُ مُرُوسُورُ وَمُرَدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَمُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرُونُ وَمُرُدُونُ وَمُرُدُونُ وَمُرُدُونُ وَمُرُدُونُ وَمُرُدُونُ وَمُرُونُ وَمُرُونُ وَمُرُونُ وَمُرُونُ وَمُرُونُ وَمُرُونُ وَمُرْدُونُ وَلِعُونُ وَمُرْدُونُ وَمُرْدُونُ وَالْمُونُ وَلِعُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ و
- مَرْدَدُ مَر مَرِدُدُو مَنْهُ مُرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو مِرْدُو.

7 % 28 5 Cm - 2

## 

16.3 دُرُونُ وَ مِنْ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرِيْرُ وَمُرْدُونُ مِنْ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُرْدُونُ مُر

16.3.1 کوئو و کوئو کو کورکر کو کورکر کو کورکر کو کورکر کورک

16.3.2 16.3 16.3.2 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 1

#### (عر) صور رسرروس

17. هِ وَهُ هُ مُرْدُ مُرَّارُ مُرْسِرُ مُرَّارِ مُسْرَسُرُهُ مِ مُسْرَدُ مُسْرِدُ مُسْرِدُ مُسْرِدُ مُورُدُ مُورُدُ مُورُدُ مُورُدُو. وِسُرْسُوهُ مِ وُحُدُ مُورُدُو. وَسُرْسُوهُ مُورُدُو. وَسُرْسُوهُ مُورُدُو. وَسُرْسُوهُ مُورُدُو. وَسُرْسُوهُ مُورُدُو. وَسُرْسُوهُ مُورُدُو. وَسُرُدُو. وَسُرْسُوهُ مُورُدُو. وَسُرُدُو. وَسُرْسُوهُ مُورُدُو.

17.2 - مع دُخْدِهُ عُنْدُور عَوْدُهُ سَرَسْ جِدْرُد دُسْسَرَسْرُقُسْدُهُ.

17.3 ج ۾ ڏيَرِهُ مَسَرَّهُ وَهُمَ مَسَرَّهُ وَهُمَ مَسَرَّهُ وَهُمَ مَسَرَّهُ وَمُسَرِّهُ وَمُسَرِّهُ وَمُسَرِّهُ وَمُسَرِّهُ وَسُرَّهُ وَمُسَرِّمُ وَسُرَّهُ وَمُسَرِّمُ وَسُرَّهُ وَسُرِّهُ وَسُرُونُ وَسُرِّهُ وَسُرِّهُ وَسُرُونُ وَسُرِّهُ وَسُرُونُ وَسُرِّهُ وَسُرِّهُ وَسُرُونُ وَسُرِّهُ وَسُرُونُ وَسُونُ وَسُرُونُ وَسُرُونُ وَسُرُونُ وَسُرُونُ وَسُرُونُ وَسُرُونُ وَسُرُونُ وَسُرُونُ وَسُرُونُ وَسُونُ وَسُونُ

17.4 : دَرَرَةً هِ وَسُرْهُ رُسُرَسُرُوسٍ هَسُرْهُ لَهُ وَ وَرِوَ سِرِهِ أَهُرُدُورٍ هِ وَسُرُ مَهُ عَامُوهُ ا

ئىرى يەلىدى ئىلىرى يەلىدى ئىلىرى ئىل

مُرَّر وَمُ

35%

0×6/12

## מלית ללפכל הפלחש מאת (0)

20. ﴿ وَهُو رُوْدُو رُورُو وَ وَسَامُ مُورُدُ وَرُرُو وَ وَسَامُ مُورُدُ وَهُو وَهُو وَهُو وَهُو وَمُرَدُو وَمُو وَمُودُ وَمُرُو وَهُو وَمُرُودُ وَمُودُ وَمُودُ وَمُودُ وَمُودُ وَمُودُ وَمُرُودُ وَمُودُ وَمُودُ وَمُودُ وَمُودُ وَمُرُودُ وَمُودُ وَمُرَدُ وَمُودُ وَمُرَدُ وَمُودُ وَمُرَدُو وَمُودُ وَمُرَدُو وَمُرَدُ وَمُرَدُو وَمُودُ وَمُرَدُو وَمُرَدُ وَمُودُ وَمُرَدُو وَمُودُ وَمُرْدُو وَمُودُ وَمُرَدُو

## رُع بُرُور صَوْم مَنْ عُوهُ وَرُو كُورُو وَكُرُو وَرُونَ

- 21. دُرَرَءً دَا اللهِ مَا مُرْمُ وَمِرَدَوَ وَمِرْمُونَ وَسَامُورُ وَرَسَوَرُدُ دُوْسُرَوَ مِهِ وَرَ وَقَالَ وَوَاللهِ وَوَاللهِ وَمَا مُرْدُورُ وَمِنْ مِنْ وَمِرْدُورُ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مُونُونُ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مُونُونُ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَالْمُونِ وَمِنْ وَالْمُونُونِ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَا
- تَعْرَهُدُ 21.2 هِ وَ دُورُو وَ وَرَسَّهُ مُورِّدُهِ مِرْفِرٍ هُ وَسُرُّ وِمُرَوْمِ وَرَسَّهُ مُورُوَّ مُورُوَّ وَرَسَّهُ مُورُوَّ وَرَسَّهُ مُورُوَّ وَرَسَّهُ مُورُوْدُ وَرَسَّهُ مُورُوْدُ وَرَسَّهُ مُورُوْدُ وَرَسَّا مُورُوْدُ وَرَسَّا مُورُوْدُ وَرَسَّا مُورُوْدُ وَرَسَاً مُورُوْدُ وَرَسَّا مُورُوْدُ وَرَسَاً مُورُوْدُ وَرَسَاً مُورُوْدُ وَرَسَالًا مُورُوْدُ وَرَسَالًا مِوْدُ مُؤْدُونُ وَرَسَالًا مُورُوْدُ وَرَسَالًا مِوْدُ مُؤْدُونُ وَرَسُوْدُ وَرَسُوْدُ وَرَسُوْدُ وَرَسَالًا مُورُوْدُ وَرَسَالًا مُورُوْدُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَرَسَالًا مُورُونُونُ وَرَسَالًا مُورُونُونُ وَرَسَالًا مُورُونُونُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَرَسُونُ وَمُورُونُ وَرَسُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لَالْمُونُ وَلَالِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالِمُ وَلِمُولِ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلَالِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِ وَلِمُولِ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِمُولِ وَلِمُولِولِهُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ لَالْمُولِمُ لِمُولِمُ لِمُولِمُ لِمُولِمُ لِمُولِمُ لِمُولِمُ لِمُولِمُ ل

هُ وَسُرُهُمُ وَ وَ مَا يَكُونُ وَ مُرَاءُ سُرَةً وَ مُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً عَنْ مِنْ وَسُرِّ مِنْ وَسُرِّ مِنْ مُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُرَاءً وَمُر مِنْ وَسِرْ وَسُرِ

عَ رَسِعَ مُرَدُّهُ وَ عَرَدُ كَرِهُ الْمُسْتَوْهُ وَمُرَدُّهُ وَمُرَدُّهُ وَعَدُمُ مَا مُرَدُّسُ وَعَدُمُ مَا مُرَدُّسُ وَعَرَبُ مُرَدُّسُ وَمَرَدُ مُرَدُّسُ وَمَرَدُ مُرَالِكُ مَا مُرَدُّسُ وَمَرَدُ مُرَالُونُ مِنْ وَمَرَدُ مُرَالُونُ مِنْ وَمَرَدُ مُرَالُونُ مِنْ وَمَرَدُ مُنْ مُرَالُونُ مِنْ وَمَرَدُ مُرَالُونُ مِنْ وَمَرَدُ مُرَالُونُ مِنْ وَمَرَدُ مُرَالُونُ مِنْ مُرَالُونُ مُرَالُونُ مِنْ مُرَالُونُ مِنْ مُرَالُونُ مِنْ مُرَالُونُ مِنْ مُرَالُونُ مُركِنَا مُركِنَا مُركِنَا مُركِنِي مُركِنَا مُركِنِي مُركِنَا مُركِنِي مُركِنَا مُركِنِي مُركِنا مُركِنا

- 23. هِ وَهُوَرُهُ عَلَيْ مِ مُرَدِدُ هِ وَهُورُدُ وَمُرَدُ وَمُرْدُو هُورُدُ عَلَيْ مُرَدِّ وَمُورُدُ وَمُرَدُ وَمُرَدُو وَمُرَاءُ وَمِرْدُو وَمُرَاءً وَمِرْدُو وَمُرَاءً وَمِرْدُو وَمُرَاءً وَمِرْدُو وَمُرَاءً وَمِرْدُو وَمُرَاءً وَمِرْدُو وَمُرْدُو وَمُرْدُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ وَال
- 24.0 ﴿ وَمُ اللَّهُ مُوْرِدُ اللَّهُ الْمُورُدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

كاسرغ المروس

- مِرْ مَرْدُورُ وَرَّمُ مُرَّرُورُ وَ مُرَّرُورُ وَرَّمُ مُرَّرُورُ مِرْدُورُ مَرْدُورُ مَّرُورُ مُرَّورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مَّرُورُ مُرَّورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مُرَّدُورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مُرْدُورُ مِرْدُورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مُرَّدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مُرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مُرْدُورُ مِرْدُورُ مُرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مُرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُو

## (٤) رُمْرُزُوْسُونِ سُورِمُومُ

- 28. و يُ سُرِيع 28.1 و وَرَدُ سُوهُ وَرَ مُ مُرَدُ وَ مُرَدُو وَ مُرَدُو وَ وَ سُرِيعٍ رَرَزُوسُوسُرُو
- 28.2 وَعُ سُرِدُمِعِ مُ دُرْمُرُمُونِ وَعُ رُدُوً مُرَوْرُسُ وَمِرْمُسُ 30 (مِمِرِ مُ) مُرَوَّرُوْ.
- 28.4 هُوَ رُحْ رُحْ لَا يَكُومُ رُكُ رُكُ رُكُ اللهِ اللهِ
- 28.5 چۇش رىزۇۋرۇرۇ چۇش رىزى ئۇلگۇنىڭ چۇۋش ۋىرۇرۇش شۇكۇ چۇش ئادىلىڭ ئۇلگۇ، چۇش ئادىلىقونىڭ ئۇلىش بولۇدۇرۇر چۇش ئىشسۇ ئادىلىقىڭ ئۇلگۇش چۇش ئادىلىق چائىدى ئىدۇرۇش ئىلىدى
- 29. مُدَةُ وَّسُرُ مَا \$ .29. مُدَةً وَسُرَّ وَرُدُرُ مُرَ رَدَرَوَ مِرَدَ وَسُرَدَ وَرَدَوَهُو وَ وَرِدَرَهُو وَ وَرَدَوَهُو وَ وَرَدَوَهُو وَ وَرَدَوَهُو وَ وَرَدَوَهُو وَ وَرَدَوَهُو وَرَدُو وَرَدُونُ وَرَدُو وَالْمُوا وَالْمُ
- رُهُ وَّسُرُ عُورُ مُرُدُ وَرَا مُرَا مُرَّا مُرَا مُرَّا مُرَّا مُرَّا مُرَّا مُرَّا مُرَّا مُرَّا مُرَّا مُر وَرِسُونُ فَيْ وَمُرْمُرُونُونُ فَيْ وَمُرْمُرُونُونُ فَيْ وَمُرْمُرُونُونُ فَيْ وَمُرَدُرُونُ فَيْ وَمُرَدُرُو

20 مرده وسرمانو

وُرُدُ اللهُ وَرُدُو اللهُ وَمُ اللهُ الله

- 30.2 

  \$\frac{2}{2}\tilde{2}\t
- رَدَرَدُوْدُ وَرَسَوْدُ وَرَدِرَمُوهُ وَوَرِدَرُوهُ وَرَدِرَهُ وَرَدِرَدُ وَرَسَوْ وَرَدِرُو وَرَدَا وَالْمَالِ وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَالِكُونَا وَالْمَالِكُونَا وَالْمَالِكُونَا وَالْمَالِكُونَا وَالْمَالِكُونَا وَالْمَالِكُونَا وَالْمُوالِعُلُولُوا وَالْمُوالِعُلُولُوا وَالْمُوالِعُلُولُوا وَالْمُوالِعُلُولُوا وَالْمُوالِعُولُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَال

28 عَرْبُ 28 عَلَيْهِ 28 عَرْبُ 11 عَرْبُ

- 32.6 32.1 32.6

28 ئوگر 28 ئوگر 12 ئوگر 12 ئوگر 28 ئوگر 12 ئوگر 12 ئوگر 14 ئو

#### 3 - 22 25

## 

- 33. گَسَرَنْ تُوسُ ، دُ وَسَوْرَا مُورُ وَسُوسُولُ وَسُوسُولُ . وَسَوْرَا مُورُ لَا تُووُدُ وَسُوسُولُ . وَسَوسُولُ لَا تُووُدُ وَسُوسُولُ . وَسَوسُولُ مِنْ مُرَادُودُ وَسُوسُولُ . وَسِرْسُولُ مِنْ مُرَادُودُ .
- 33.3 "رَسُورُرُو وَ مُرْرُورُ وَ مُرْرُدُورُ مِ مُرْرُدُ مِنْ مِهُ وَ مُرْرُدُورُ وَ مُرْرُدُو مِرْدُورُ مِرْوَمُ مُرُومُ وَ مُرْدُورُ مِنْ مُرَادُورُ مِنْ مُرَادُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مِنْ مُرْدُورُ مُنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرَدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مُنْ مُرْدُورُ مِنْ مُرْدُورُ مِنُ مُرْدُور
- 33.4 "وَسَهُ رَمَّةُ وَدُوْ وَسَهُ وَمِرْ وَمِرْ وَرَدُوْسِ دُرُهُ فَوْدُ دُرُوْدُ وَسَهُ مَرْدُوْ. وَسَهُ مُرُودً وَسَهُ وَرُدُودً وَسَهُ مَرْدُودً وَسَهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَسَهُ مَرْدُودً وَسَهُ وَمِنْ وَالْمُعْمُ وَمِنْ وَمُ وَمِنْ وَمِي
- 34. و رَرُهُ اللهُ الله
- 34.2 دَدُوَ مُرْمُدُ وَ رَسُرُهُ وَ مُرْمُو وَ رَسُرُ مُرَدُونَ مِرَسُرُ مَرُمُو دُوَرُهُ دَوَمُ مُرَامُو مُرَامُونُ مُرَامُونُ مُرَامُونُ مُرامُونُ مُرامُ مُرامُ
- 34.3 جِدُرُهُ سُوْدُوَ دُرِوٌ دُوْدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ مُورِدُ وَمُرُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ ومُرْدُورُ وَمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ ولِورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ و
- 35. مِرْمُوسَ 35. دِرْرُهُ الْوَرْدُودُ وَرُدُهُ الْمُرْدُودُ وَالْمُرْدُودُ ولَالْمُودُودُ وَالْمُرْدُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ ولِكُونُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُو
- رُوْرِنْ رَسْ الْحَرْدُورُ وَرَدُورُ ورَدُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ ورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُ
- رَوُّوُوْسُ 36.2 مَنْمِ دُوْسُرُ دُسُرُوْسُ وُسُرُدُوْ وَسُرَدُوْ وَسُرَنَّ وَكُرُوسُ وَكُرُسُ وَكُرُوسُ وَكُرُسُ وَكُرُوسُ وَكُرُوسُ وَكُرُوسُ وَكُرُوسُ وَكُرُسُ وَكُرُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُرُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ واللَّهُ وَلَاسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُوسُ وَكُرُوسُ وَكُوسُ وَلَاسُ وَالْمُوسُ وَالْمُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَال

28 عُرُدُ 28 عُرُدُ 13 عَرُدُ 13 عَرَدُ 13 عَرُدُ 13 عَرُدُ 13 عَرُدُ 13 عَرُدُ 13 عَرَدُ 13 ع

- - 37. رُرُهُ ﴿ وَوَ دُورُ مُرَاهُ مُرَّامِ وَوَ دُورُ مُرَامِ وَرَامُ وَدُورُ مَا مَا مِ الْحِرْدُ مُ وَمُرْمِرُو مِرْمُ وَمُرْمُو مُرَامُونُ مَا مَا مِ الْحِرْدُ وَمُ وَمُرْمُو مُرَامُونُ مَا مَا مِ الْحِرْدُ وَمُرَامُونُ مَا مُرَامِ وَمُرْمُونُ مُرَامُونُ مُرَامِ اللَّهِ مِنْ مَا مِنْ الْحَرْدُ وَمُرْمُونُ مُرَامُونُ مُرَامُونُ مُرَامِ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ الْحَرْدُ وَمُورُونُ مُرَامُونُ مُرَامِ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ الْحَرْدُ وَمُورُونُ مُرْمُونُ مُرَامُونُ مُرَامِ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ الْحَرْدُ وَمُ وَمُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرَامُونُ مُرَامِ اللَّهُ مُنْ مُرَامِ الْحَرْدُ وَمُ وَمُرْمُونُ مُرَامُونُ مُرَامِ اللَّهُ مُنْ مُرْمُونُ مُرَامِ اللَّهُ مُرْمُونُ مُرَامُ وَمُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرَامِ اللَّهُ مُرْمُونُ مُرَامِ الْحَرْمُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرَامُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرَامُ مُرْمُونُ مُرَامُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرَامُ مُرْمُونُ مُرَامُ مُرْمُونُ مُرْمُونُ مُرْمُ مُرْمُونُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُونُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرَامُ مُرَامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُونُ مُرَامُ مُرْمُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُرَامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرَامُ مُرَامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرَامُ مُرْمُ مُرَامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرَامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرَامُ مُرْمُ مُرَامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرَامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرّامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرّامُ مُرْمُ مُرّامُ مُرّامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرّامُ مُرّامُ مُرْمُ مُرّامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُ مُرّامُ مُرْمُ مُرّامُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُرْمُ مُرْمُ مُ مُرْمُ مُ مُرْمُ م

- مُرَّهُ بِرِوَسُرُهُ عَلَى .38.2 فَيْ وَرَ رَدُ -\2,500,000 نَرِورُرُسُرُونَ مُرَدُ وَمِرُورُسُرُونَ وَرَدِسُ مَسَرِّ اللهِ فَيْ وَرَدُورُونَ مَنْ اللهِ فَيْ مَرَدُورُ وَرَدُورُونَ مَنْ اللهُ وَرَدُورُونَ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَرَدُورُونَ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَرَدُورُونَ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَرَدُورُونَ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

رِيْرِيْ عُنْ يُونِيْ عُنْ يُونِيْ عُنْ يُونِيْ عُنْ يُونِيْ عُنْ يُنْ عُنْ يُنْ عُنْ يُنْ عُنْ يُنْ عُنْ يُنْ

- CP (سرعم فرخرد): سرعمود فرور دد
- LD (سُرَّع ٤ مُرَّسُمُسُرُ): تَسْرُع مُرْسُعُ دُورُمُورُو مُرَّدُو مُرَوَّعُ مُرَوَّعُ مُرَوَّعُ مُرَوَّعُ
- 38.4 رَسُونَ مُوْدَ مُوْدَ مُدُدُ \$ 15% رِسُسُومَ مُرْدُونَ وَلَا يَعْ عُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُولِدًا عَلَيْهُ مِنْ مُؤْلِدًا مُولِدًا عَلَيْهُ مِنْ مُولِدًا عَلَيْهُ مِنْ مُؤْلِدًا مُؤلِدًا مُؤلِدً

28 عَدْرُ 28 عَدْدُ 14 عَ

היפתע ל-הרעם פעלעפת בסבתפתפ.

- 40. مُرْسِرُسُو فَرَدُو مُرَدُو مُرَدُونُ مُردُونُ مُرد
- 41. غَرْبُ رَبِي مِ مَا مُرَّهُ وَ وَسَوْرَامُورُ وَوَسَوْرَامُورُ وَرَدُو وَالْمُوالِي وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا و
- 42. مُرْهُ مُوْدِر دُرُوْ مُرْدُوْ مُرْدُوْ دُرُوْ دُرُوْ دُرُوْر دُرُوْر دُرُوْر دُرُوْر دُرُوْر دُرُوْر دُرُور دُرور دُر
- 43. دُرُهُ سُوْوَرُ 43.1 و دُرُهُ سُوْشُ رِسْگِسٍ، دُورِ هُسْرِدِ ثِرُ نَكِسٍ مِوْرِكُرُدُ يُكَاثِرُ وَهُرِيْهُ هُلَّهِ 43. رُمُعُ سُورِ وَمُرِكُرُمُ يَا يُعْرِيرُ وَكُورُوْهُ هُلَّارِ وَهُرِكُرُهُ عَلَّالِهِ وَهُرِيْهُ هُلِّهِ وَمُرَاعُ وَكُورُوْهُ هُلِّهِ وَمُرْكُونُ وَكُلُورُوْهُ مُلَالِهِ وَمُرَاعُ وَكُورُوْهُ مُلَالِهِ وَمُرَاعُ وَكُلُورُوْهُ مُلَالِهِ وَمُرَاعُ وَكُلُورُوْهُ مُلَالِهِ وَمُرْكُونُ وَلَا يَعْمُ وَمُورُوْهُ وَلَا يَعْمُ مِنْ وَمُرْكُونُ وَلَا يَعْمُ مِنْ وَمُرِيْرُونُ وَلَا يَعْمُ وَمُؤْمِدُ وَمُرَاعُ وَمُرَاعُ وَلَا يَعْمُ مُولِوْهُ وَلَا يَعْمُ مِنْ مُنْ وَمُرَاعِينُ وَلَا يَعْمُ مِنْ وَمُرْكُونُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ مُنْ وَمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ مِنْ وَمُورُ وَمُعُلِّمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ مِنْ وَمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَال

28 عُرُدُ 28 عُرُدُ 15 وَرُرُّ عُرِدُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

## ئے درکوری ۔ 4 کے درکوری درکوری کے درکوری – 1

# 

|  | 0 / 0 3 ע ני 0 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2   | #  |
|--|--|--|
| I  | ינים ב יו אינים ב יו מו ביו ביו ביו ביו ביו ביו ביו ביו ביו בי   | و کوشر کر  |
|  | چۇرى دىرىگە ئى دۇرۇرى )<br>چۇرىر رىزرىگە ئۇرۇرى )  | 1  |
|  | كُنْ رُوْرِ الْمُ عَسِرَ بِهِ مِنْ عِنْ مُ مِنْ عِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُ   | 2  |
|  | تُوردُور دُور دُور دُور دُور دُور دُور دُ  | 3  |
|  | ריקים המשפש (אש ביני / פיתיעה)<br>ריקים המשפש (אש ביניע / פיתיעה)  | 4  |
|  | رْمَرْزُو وَمُرْمُورُ وَ فَرُورُو ( غَرُورُو ( 3 )   | 5  |
|  | ي دُسْ ۽ جُري سُوع جُرسُ سُورُ بِي حَرِي ( فِي . دُسْ ۽ جُري جُري جُري جُري دُري سُري جُري دُري سُر  | 6  |
|  | פירכבות אריני נים לרים (צבא הב הפאת)   | 7  |
|  | 6.1 डेम्ट हैरहैर है वेसैस्टिय क्रिस्ट र्रेट रेस्ट रेस्ट रेस्ट रेक्टिय.   | 8  |
|  | של הערגש (של הערגש לערגע לאטעשלע (אלטעט אינט אינט פיני (מיניט של אינט אינט פיניע (מיניט של אינט אינט פיניע (מיניט אינט אינט אינט אינט פיניע אינט אינט אינט פיניע אינט אינט אינט אינט פיניע אינט אינט אינט אינט פיניע אינט אינט אינט אינט אינט אינט אינט אינט | 9  |
|  | ת'ילק" המצוקביל לרקבלה הבן קרחבר הבן קרחילהר ב' לקלה ייפול ב' לאים "אינים הקסימרם.   | ۾ توبڪر ڙ  |
|  | שַּלָּת רִינִינֵ כִּשְׁהַרְעָּבְ בִּשְׁהַעִבָּב בַּשְּׁהְעַבָּב בַּבְּבְּבְּ   | 10   |
|  |  |  |
|  | دُّرٍ رَرِدُ (عُسْ دُمْسُوعٍ دُرِ مُمْءِ عُ وُسِوعٍ وَمَ) دُ رِوْسُ مَدْرُ دُمْ عَادُونُو 4 وَمِرَدَعْشُ رَمَرَةً وَرِ   | 11   |
| 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×                    |  | ر<br>پورسر ر                                       |
| 5, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,            |  |  |
| , 5, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,             |  | ر<br>موسور ر<br>پر                                 |
| , 6, 7, 9, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,    | ייל אל פאל לייל לייל לייל לייל לייל לייל   | 2 0 / 9 0<br>1                                     |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                    | مریکری ویدی در و در  | م توسور ر<br>مرسور درو<br>مرسور دروو<br>مرسور دروو |
| 1643 7937  | رارگری جهری در و در می در  | 12<br>13   |
| 20 4 4 33 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                  | ر رکورتر جهر کردو و در منظر در دور چون رزر کورشروس و وس ماسو میرود و ورد در در ورد ورد ورد در در ورد و در  | 12<br>13<br>14<br>15                               |
| 20 4 7 2 3 3 3 3 3 5 6 4 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 | ر را گری جه کرد و دی منطق در دی موش ( رز را گورشروس و وس ماس و میروی و ور را گورشروس و در در در ورد و در   | 12<br>13<br>14<br>15                               |
| 9937   | ر را   | 12<br>13<br>14<br>15                               |

16 \$\$ = 28 \$ cm - 28 \$

# 2 - 3/3/2

|   | ים בייני הוכני הבכיל<br>סתיית היתות צמסם בהתכנים<br>סתיית היתות צמסם בהתכנים  | .1         |
|---|---|------------|
|   | י.<br>טק טק   | 1.1        |
|   | 0 ( 0 (<br>5 x 2 x)   | 1.2        |
|   | ים דירים באורים   | 2          |
|   | 0 / (00(x0<br>\$ 100 x mm)<br>\$ 100 mm   | 2.1        |
|   | フィロノ ロルフ<br>メログル グラハハ   | 2.2        |
|   | פור ב<br>פאר פאלים<br>בר בר ב  |            |
|   | 3/ 4//3<br>3/ 4//2/   | 3.′        |
|   | يي ، رُبُّو. ۾  |            |
|   | 31 /03<br>31 /28  |            |
|   | څ و کړ که (مُرسَر پر دور)   | 3.2        |
|   | و در در ه کر در در کر کر کر در کر کر کر در کر   | 3.3        |
|   | ים בין ני נייבים סייב<br>סיקיית מיתמיל צימס ב ניביל מי  |            |
|   |   |            |
| ,       | כֹפֶצ'ת שׁתְּעָל בְּעָל בִ בְּעִרְעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּצִינְ בְּעָל בִּעְל בְּעָל בִּעְל בְּעָל בִּעְל בְּעָל בִּעְל בְּעָל בִּעְל בְּעָל בְּעִל בְּעָל בְעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעִיל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעִל בְּעָל בְּעִל בְּעִים בְּעָל בִּעְל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעָל בְּעִים בְּעִים בְּעִים בְּעִים בְּעִים בְּעִים בְּעִים בְּעִים בְּעִים בְּעִבְּע בְּעִים בְּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּעִים בּער בּעִים בּעים בּעִים בּעים בּיבִיים בּעים בּעים בּיבים בּעים בּעים בּיביים בּעים בּיבים בּעים בּיביים בּעים בּיבִיי   | 4.         |
|   | مُسردَوْر صُوْرَ وَرْرَ وَهِدَدِ وَسَرَّرُووْ وَرَوْ دَرَرَ وَهِدَدِ وَسَرَّمُ وَوَرُو دُرُو وَرَوْ دَرَرُ وَ<br>مُرْدُدُسرِ وَسَرَّ وَسَرَّرُووْ وَسَرَّرُووْ وَسَرَّرُورُ وَسَرَّرُورُ وَسَرَّرُ وَسَرَّوْ وَسَرَّرُ وَسَرَّرُ وَسَرَّرُ وَسَرَّرُ وَسَرَّرُ وَسَرَّرُ وَسَرَّوْ وَسَرَّرُ وَسَرَّوْ وَسَرَّوْ وَسَرَّوْ وَسَرَّوْ وَسَرَّوْ وَسَرَّوْ وَسَرَّوْ وَسَرَّوْ وَسَرَّدُ وَسَرَّوْ وَسَرْدُونُ وَسَرَّوْ وَسَرَّدُونُ وَسَرَّوْ وَسَرَدُونُ وَسَرَّوْ وَسَرَّدُونُ وَسَرَّدُونُ وَسَرَّدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَّدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَّدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَّدُونُ وَسَرَّدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَّدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَدُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرْدُونُ وَسَرْدُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرْدُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرْدُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُ وَسَرَادُ وَسَرَادُونُ وَسَرَادُ وَسَادُ وَسَرَادُ وَسَرَادُ وَسَرَادُ وَسَرَادُ وَسَرَادُ وَسَرَادُ و |            |
| و کرور در | مرسور و مرسور   | 4.3        |
|   |   | 4.3        |
|   | مرسور و مرسور   | 4.2        |
|   | مرسور و مرسور   | مر<br>ترسر |
|   | مرسور و مرسور   | 4.2        |

שיי הייני 28 בייני 28 בייני 28 בייני און אייני און

# 3 - 3636 37533 5855 5777

|  | 24322 (242 412<br>82442 (244) 412.  | <i>?</i> .1 |
|--|---|-------------|
|  | יק נוק<br>טקיטק   | -1.1        |
|  | ر در                                      | -1.2        |
|  | ם נסנ<br>פת גיא משיא היי  | -1.3        |
|  | י 00 י 00 כ<br>זב היים א תייתים ז<br>ז'                                       |             |
|  | ع سے برار درک براہ کے ان اور              | -1.5        |
|  | ב. ארים. בא הל                            | -1.6        |
|  | מ מ מ מ מ מ<br>ת. מת מת ס ה<br>ד. מ. מת מת ס ה                                | -1.7        |
|  | 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :                                       | -1.8        |
| מנו ב ליו ב ב או ב ב או היים או איני איני איני איני איני איני איני א |   |             |
|  | ים גרם גרפה היים גרם ניסי היים איניים פיי<br>גשומית ברת בלים איניים בא במות ב |             |
| ) # /<br>2 \$ 2  | מק טוק<br>טק טוק  | #           |
| י י י י י י י י י י י י י י י י י י י                                |   |             |
| , o c<br>, ev , t  |   |             |
| , o c<br>, ev, t   |   |             |
|  |   |             |
|  | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /                                       | .3          |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |

אין הייני 28 בייני ביינ

# غَرُونُو - 4 - غُرُونُهُ دُيْرٍ هُرُونُ ( ) دُرْدِرُهُ

|                                    |                     |                               |                                 | 2 122 2<br>5 2 <del>5</del> 1 | / (3/003/6<br>2 SVSBMAVA       | 6 2 11 1<br>5 20 25 3               | \$153                | ه توکسر                                  |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| دِّرهُ و دری صوس<br>(درور نروردرس) |                     | 014 (0031<br>020 SENUN        |                                 |                               | 00 / 0 / 2<br>גייקש ייקייקס זק | 3 / C<br>1 / A                      |                      | #  |
|                                    |                     |                               |                                 |                               |                                |                                     |                      |  |
|                                    |                     | /07<br>†28                    |                                 |                               | 2 / 22 2 / C                   | 2 / 0 / /<br>2 / 0 / 2<br>3 / 0 / 2 | ט ככר ייי<br>א בע את | ر در |
| ؤرسهٔ دُورُد<br>(ورور تروردسر)     | : ٥ / ٥<br>د د خرمی | בכב ב ב ב ב<br>2 מ מ מ פ מק ב | מ ב ב קור 0<br>מפוע פאמקיל<br>מ | 222<br>27 Z                   | מוכט מם<br>במפב יקינת          |                                     |                      | #  |
|                                    |                     |                               |                                 |                               |                                |                                     |                      |  |
|                                    | / 0 3<br>/ 2 2      |                               |                                 |                               |                                |                                     |                      |  |

5 - פֿלפר 5 בֿר פֿע (פַער ) ה'ג'ב פֿאבר ער בֿרף בֿריער בּ בּריער בּריים פֿרי

|  |                                  | ر د در      | 2022 11 10x (21/1 11/1)<br>X1M45 9A3NV 58X3 X1N1 | ه نوکتر |
|--|----------------------------------|--|--|---------|
| و سره دود دو<br>و سره درو درو<br>( ورو ر ترو درس ( ) | 201013<br>201023<br>3110<br>3110 | 041 ( 070)<br>041 ( 070)<br>041840<br>041840 | י ים יבי יים<br>בייים במינית<br>בייים במינית     | #       |
|  |                                  |  |  |         |
|  |                                  |  |  |         |
|  |                                  |  |  |         |
|  |                                  |  |  |         |
|  |                                  |  |  |         |
|  |                                  |  |  |         |
|  | :503<br>:508                     |  |  |         |

20 منافر 28 منافر 28

# 

| \$ 000 X<br>\$ 000 X<br>\$ 100 X | י און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי  | א ני מי מי מי<br>דָּרְיִתְשְּׁ דְּפָּיתְ<br>דִּרְיִתְ       |
|----------------------------------|---|---|
| 70                               | לתלע הייל לא הצל לתלע הצ × 70 (הצ על פ פאלי פש פאלי פש ב אלים בשל ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב                   | 3 / S   |
| 18                               | לתל הל הל ל הל הל ל הל הל הל בת הל של הל א א א א א א א א ל הל בת הל ל א ל הל א בת ל א ל א ל א ל א ל א ל א ל א ל א ל א ל | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                     |
| 12                               | ה'צ'ת ביל   | ب<br>سام در برج<br>د ر د ه<br>د د د ه<br>د د د ه<br>د د د ه |
| 100                              |   | / 0 2<br>4 2 E  |

# ع ترفو - 7 وي سرديو

## Form of Bid Security (Bank Guarantee)

| WHEREAS,  |
|---|
|   |
| of Contract] (hereinafter called "the Bid").  |
| KNOW ALL PEOPLE by these presents that We   |
| [name of country] having our registered office at   |
| bound unto  |
| SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of   |
| THE CONDITIONS of this obligation are:  |
| (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;   |
| or (2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:  |
| (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to  |
| Bidders, if required; or  |
| (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or   |
| (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,  |
| * The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.  |
| we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions. |
| This Guarantee will remain in force up to and including the date  |
| DATE SIGNATURE OF THE BANK  |
| WITNESS SEAL  |
| [signature, name, and address]  |

22 באר 28 באר 28 באר 28 באר 28 באר 28 באר 28 באר 29 באר 2

# ع فرونو - 8

## Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

| To:   |
|---|
| [name &address of Purchaser]  |
|   |
| WHEREAS   |
| AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;  |
| AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;  |
| Now therefore we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier up to a total of *   |
| *An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.   |
| We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.   |
| We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice or any such change, addition, or modification. |
| This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.  |
| SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR   |
| Name of Bank  |
| Address   |
|   |
|   |
| Date  |

£ 28 شرَّدُ 23 220 % « « وسرسوم

# 

| To: [name & address of Purchaser]   |
|---|
|   |
| [name of Contract]  |
| Gentlemen:  |
| In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract,   |
|   |
| We, the   |
| We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Wor to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between |
| way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change addition, or modification.  |
| * An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.  |
| This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contra until  |
| Yours truly, SIGNATURE AND SEAL:  |

24 مرده عدد المراج عدد المراج 28 عدد المراج 28 عدد المراج 28 عدد المراج 24 مراج 28 عدد المراج 24 مراج 28 مراج

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION .....

## ئى ئى ئىش <sub>-</sub> 5

| ×00000 %% 0<br>××00000 % 0<br>××××××××××××××××××××××××××××××××××××         |  |  |
|--|--|--|
| מינט אינט אינט אינט אינט אינט אינט אינע אינע אינע אינע אינע אינע אינע אינע | بر قریم سر ۵<br>بر قریم سر ۵<br>سر سر ۵ پر |  |
| 20, 1452 1666<br>2404 2408 61466<br>400.:<br>2000 0<br>1024-0:             | 33.1                                       |  |
| 0" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"                                  | 33.2                                       |  |
| י יו                                   | 33.3                                       |  |
| ?/ 12/0//<br>?——70/102 102:  | 33.4                                       |  |
| . 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /                                  | 37   |  |

25 ביני 28 בי

#### 6 - 22 - 25

#### مرم مروس

| در ده<br>تورسر          | 57   | 15 | 3300             | 100 | <i>&gt;</i> )     |     | وكسر،   | م بحرم توار | ם מים מים<br>מז מקד יות ש<br>" | 2            |                      |
|-------------------------|------|----|------------------|-----|-------------------|-----|---------|-------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| ית ב <sub>י</sub> סית י | ۾ سَ | 27 | ء ء د<br>فرخ فر، | 1   | الومرا وُكُرُواا) | 226 | 15330   | ( nn )      |                                | 15           | " کی سرسر کو گره د") |
|                         |      |    |                  |     | ) څرکور کړي.      | )   | ،<br>کی | <i>"</i> 5  |                                | 63/1<br>5×11 | وُسُرُ               |

وَسْرَوَرُوْ وَ وَ وَرُوْ وَ وَدُوْ وَدُو وَسُرَوَرُوْهُ وَ مُرْمُوهِ رِسِرَوْ، دَمِ دُمُودُوهُ وِدُمَّ وَمُمَّوَمُوهُ وَدُرُو وَمُرَّدُوهُ وَرُدُو وَمُ وَهُوْدُمُ مِرِدُونُ وَسُرُومِهُ وَسُهُمُوهُ وِدُمَّ وَمُمَّ وَمُمَّا وَمُرَّدُوهُ وَرُدُو وَمُرَّدُوهُ وَمُ وَمُرَّدُوهُ وَقَالُومُ وَمُودُونُ وَمُرْمُوهُ وَمُودُونُ وَمُودُونُ وَمُودُونُ وَمُرْمُونُ وَمُودُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُودُونُ وَمُودُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُودُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُودُونُ وَمُرْمُونُ وَمُودُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرَامُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرَامُ وَمُونُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرَامُ وَمُونُونُ وَمُرَامُ وَمُونُ وَمُرْمُونُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُونُ وَمُرْمُ وَمُونُونُ وَمُرَامُ وَمُرْمُ وَمُرْمُ وَمُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَالْمُونُونُ وَمُونُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُونُ وَالْمُونُونُ ولِمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَلِمُ ول

3. و دره ما و و در دره ما و و در دره و دره و

| رُ رُورُدُنَ ، بِرُبُّرُهُ:                           | 0", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", " |
|---|---|
| :کُدِ   | :> <u>*</u>                               |
| سَرَسُّ:  | سَرَسَر:                                  |
| : 282   | : 3 % >                                   |
| , 0 / 0 /<br>: 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. | : 2 n S n S                               |

26 مرده در المرافق ال

| رُرِير:   | رْسِير:   |
|---|---|
| ئرميش:<br>سخر:  | : 12 = -  |
| سَرَيْر:  | ىترىش:  |
| : 25.5  | خَرُّد:   |
| :#2.7.7   | :# ٤. // )  |
| ריים אורים מין ג'ינים ריים אינים מין אינים מין אינים מינים אינים מינים אינים מינים אינים מינים אינים אינים איני<br>אינים אינים אי | ריים אור לייני אור מייני בייני ביינ |
| :½ <u>~</u>   | : 1, 2  |
| سرَيْر:   | سَرُسُر:  |
| : 253   | : 25 2  |
| :#2.7.5   | :#2.75  |
|   | 2 / 0 / C ( 2 )<br>2 fent mind a 2 :  |
| : - × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×   | اردرو دع ترسو:  |

#### 7 - 22 25

## 

- - 3. ٤ أَمْعِ وَدِ رُسُوسَ وِرَنْ أَدْوِرْوَ وَرِقَ رُسُوسِ 6:00 عَرَّدِيمُ سَرَّةً، دِيْرَدُّرُدِ وَ 6:00 عَرَّدِيمُ مَرَّفُ مُرَدُّو.
    - 4. کره کرد کروکی در کرکی کرسرس وسردو.

- 14 ﴿ وَمُ وَوَرِّهُ مُورِّهُ مِ الْمُ وَرِّهُ وَرَّ صَلَوْدَ بِرَدِّمُومُولُهُ مُلِوْدُهُ وَمُرْفِرُهُ مُورِّهُ مُرُورُهُ وَكُرُ مُرُوبُ وَكُرُ مُرَوبُ وَكُرُ مُرَدُ وَكُرُ مُرْكُونُ وَكُرُ مُرَاكُونُ وَكُرُ مُرَاكُونُ وَكُرُ مُرَاكُونُ وَكُرُونُ وَكُرُ مُرَاكُونُ وَكُرُ مُراكُونُ وَكُرُ مُرَاكُونُ وَكُرُونُ وَكُونُ وَكُرُونُ وَكُرُونُ وَكُرُونُ وَكُرُونُ وَكُرُونُ وَكُرُونُ وَكُرُونُ وَكُونُ وَكُرُونُ وَكُونُ وَكُرُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُ و وَكُرِكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُرِكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَالْمُونُ وَلِونُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَكُونُ وَكُونُونُ وَلَا لِكُونُ وَكُونُ وَالْمُونُ وَلِونُ وَلَالْمُ وَالْمُونُ وَلِكُونُ وَلَالْمُونُ وَلِكُونُ وَلَالْمُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَالْمُونُ وَلِكُونُ وَلَالْمُ وَلِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ ولَالْمُونُ ولَالِكُونُ ولَا لَالْمُونُ ولَا لَالْمُونُ ولَالْمُونُ لِلْمُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِ

- - 19 مَرْمِع صَوْرِدُوهُ وَدُر دُرُومُ وَمُرْرُ دُومُورُو دُورُعَ وَرُ صَارِدُ وَوَرَعَ وَرُ مُرَدُ مُرْمُ مُرْمُ
- وَرُوْ دَا مُرَدَد مِوْدَد مِوْدَ دَرَم وَرَد وَر وَرَد وَر

29 مرام عرو وسر مراو